

## አበሻ ነህ እንዴ?

መቼም ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ የመግባት ዕድል ማግኘት ማለት ምን ያህል አስደሳች እንደሆነ ለብዙዎቻችን የሚጠፋ አይደለም። ይሁን እንጂ ደስታው የሚመነጨው በምቻትና በድሎት ለመኖር ካለው ጉጉት ሳይሆን ሡርቶ ራስን ለመቻል ካለው ተስፋ ይመስለኛል።

ታዲያ አንድ እንዲሁ ሡርቶ ራሱን ለማስተዳደርና ድሃ ቤተሰቦቹን ለመርዳት ይጓጓ የነበረ ወጣት ጸሎቱ ሰምሮ DV ይደርሰውና አሜሪካ ይገባል። ለመስራት ካለው ጉጉት የተነሳ አሜሪካንን ከረገጠበት ቀን ጀምሮ ሠራ ማፈላለጉን ተያያዘው። ዕድል አልቀና ብሎት ለረዥም ጊዜ ያለስራ መቀመጥ በመገደዱ ይጨነቅ ጀመር። ይህንን ጭንቀቱን ያየ አንድ ሰው በዛው አካባቢ ወደሚገኘው Zoo ሄዶ እንዲሞክር ይነግረውና ይሄዳል። Zoo ውስጥ ገብቶም ሥራ አላችሁ ወይ ብሎ ይጠይቃል።

በአጋጣሚም ምንም የሥራ ልምድ የማይጠይቅ የግማሽ ሰአት ሥልጠና ብቻ የሚያስፈልገው ሥራ ያገኛል። ሥራው ምን መሰላችሁ? የዱር አራዊት ምስል አጥልቆ በብረት አጥር ውስጥ ገብቶ እንደተመደበበት አራዊት መሆን ነው። አጅሬም በአጋጣሚ የተመደበው እንደ ጎሬላ ዝንጀሮ ሆኖ እንዲሠራ ነበርና የተሰጠውን የ 30 ደቂቃ ስልጠና በብቃት አጠናቆ ፣ እንደ ዝንጀሮ መንጎማለል ፤ መጮህ ፤ መፈናጠር ብቻ ምን አለፋችሁ ሁሉን ሁሉን መሆን ችሎ ወደ ሥራው ተሰማራ። ጠዋት ሄዶ እስከ ማታ በብረት አጥር ውስጥ ሲንጎማለል ውሎ ማታ ወደ ሰውነቱም ወደቤቱም ይመለሳል።

ረዥም ሰአት ስለሚሰራና ክፍያውም ጥሩ ስለሆነ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይጓጓለት የነበረውን ሁሉ በእጁ ማስገባት በመቻሉ ጭንቀቱ ወደ ፈጹም ደስታ ተለውጠ። ሠራውንም ተላመደው። ታዲያ መቼም በየቀኑ ለ12 ሰአት ከአራዊት መንጋ ጋር መዋል ቀላል አይደለም። አራዊት አራዊት ነውና ሳት ብሎ የሾለከ ቀን አያድርስ ነው። አጅሬም በተለይ ከጎኑ ባሉት አንበሶች እንደተሳቀቀ ነው፤

የፈራው አልቀረም አንድ ቀን በአንበሳውና በሱ መካከል ያለው በር ሳይዘጋ ተረስቶ ኖሮ አያ አንበሴ ጎልመም ጎልመም እያለ ወደ እሱ ሲመጣ፣ አጅሬ ዝንጀሮነቱን እረስቶ **"ወይኔ ጉዴ ወይኔ ምነው በቀረብኝ"** እያለ በጭቀት የሚገባበት ጠፍቶት አንዱ ጥግ ብረት ላይ ይለጠፋል። አፉን አውጥቶ እንዳይጮህ

ጎብኚዎቻችሁ ስላሉ ተቸግሮ፤ በጭንቅ ውስጥ እንዳለ ሳያስበው **"ጎብርኤል አውጣኝ"** ሲል፣ አንበሳው ድንገት ቆም ብሎ። **"እንዴ \_\_ \_! አበሻ ነህ እንዴ ?!"** ብሎት እርፍ፣ ለካስ አያ አንበሴም የኛው ሰው ነበረ። ድረስ ለአንበስነቱ ማን ብሎን አትሉም። ዝንጀሮነቱ እንኳ የእንገጅራ ነገር ሆኖ እንጂ \_ \_ \_ \_ \_ ።